

# ሲሳይ መንግስቱ አዲሱ ፣ዕርማት ከራስ አመለካከት ቢጀምርስ??

ከቀለሙ በለጠ - ባህር ዳር 10-09-17

በርዕሰ -ጉዳዩ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት አቶ ሲሳይ መንግስቱ በ27/01/2010 ዓ.ም " ስህተትን ለማረም አለመዘጋጀት ከሁሉ የከፋ ውድቀት" በሚል ርዕሰ- ጉዳይ ቀደም ሲል የህወሀትና ብአዴን ስም አወጣጥን ብቻ ሳይሆን ተግባራቸውን ሳይቀር አብጠልጥለው ለመጻፍ ምን እንደገፋፋቸውና ስህተታቸውን እንዲያስተካክሉ የሚያግዝ መረጃ ሰጭ መጣጥፍ በዚህ ብሎግ መለጠፌ ይታወሳል።

ስምን በተመለከተ ብአዴን የአማራ ክልል ህዝቦች የንቅናቄ ፓርቲ መሆኑንና ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄው የብሄራዊ ክልሉን መንግስት በመራባቸው ዓመታት በሁሉም መስክ ስኬታማ በሚባል ደረጃ ጉዞ ማድረጉን ገልጫለሁ።

ይሁን እንጅ አቶ ሲሳይ መንግስቱ አዲሱ በ27/01/10 ይዘው በቀረቡት አጀንዳ በአፀፋው ሌላ እንደ ኮሶ ከተጣባቸው የአመለካከት መዛነፍ ጋር ስይፋቸውን መዘው ብቅ ብለዋል።

በመጀመሪያ አቶ ሲሳይ መንግስቱ ባለፉት አመታት ብአዴን የሚመራው የብሄራዊ ክልሉ መንግስት ያስመዘገበውን ሁሉን አቀፍ ልማት እዚህም..... እዚያም.....የተመዘገቡ ብሎ አልፎታል ። ዕውነታው ግን አቶ ሲሳይ ከሚለው የተለየ ነው ። እዚህም እዚያብ ተብሎ ብቻ የሚታለፍ ልማት አይደለም ያስመዘገበው ። **መሰረተ ሰፊ፣ሁሉንም የሀብረተሰብ ክፍል እንደ አቅሙ ያሳተፈ፤ ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ልማት** ነው !!! በብአዴን የሚመራው የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ ባለፉት የልማትና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ዓመታት ያስመዘገበው። እንዴታ!! ወዴት ወዴት !!

መግባባት ከተፈለገ በዚህ ልክ ብንግባባስ አቶ ሲሳይ ምንግስቱ አዲሱ ። ይህን መረጃ የሰጠሁህ ብአዴን ከስሙ ባለፈ በተግባር የብሄራዊ ክልሉ ህገ-መንግስት ለህዝቦች ከሚሰጠው ዕድልና ከተገባላቸው ቃል ጋር የሚጣጣም አይደለም የሚል ሙግት ስለአነሳህ ነው።

ብአዴን የአማራ ክልል ህዝቦችን በልማትና በመልካም አስተዳደር አመራር ሲሰጥ የብሄራዊ ክልሉ ህዝቦች በህገ-መንግስታቸው ከሚፈቅድላቸውና ከተገባላቸው ቃል በታች ነው የሚል የሲሳይ መከራከሪያን በዚህ መስተካከል ስላለበት ነው።

የሲሳይ ጥያቄ ከተገባላቸው ቃል የቱ ተሳካ ? የቱ ተጓደለ ? የሚል ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር ። ስኬቶችንም፤ ዕጥረቶችንም ፤ እጥሮቶች እንዴትና ? መቻ ? መስተካከል ስለሚገባቸው አግባብ በትክክል ማስቀመጥ የሚቻልበት ዕድል ይፈጥራል።

ታዲያ በዕውር ድንበር አመራር ስትሰጥበት የነበርክበትን ድርጅት ስሙንና ባህሪውን እንኳ በሚገባ ሳታጣጥምና ስትገዝብ እኔን ባለመወረፍህ የተጠቃህ ስለመሰለህ ብቻ የብሄራዊ ክልሉ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦችን በዴሞክራሲያዊ መንገድ የሚመራን የንቅናቄ ፖለቲካ ፓርቲ አይ ! የድርጅቱ ስምም ሆነ የክልል ህዝብ መዝሙር ሌሎችን ብሄር ብሄረሰቦችን አያካትትም በሚል ተጨማሪ ስህተት ውስጥ ዘቅተህል።

የብሄራዊ ክልሉ መዝሙር ማጠንጠኛ ስንኞች ;

**“ የአማራነት ክብር ደማቅ አርማ ይዘን” :**

የመጀመሪያው ስንኝ “ ይዘን” የሚለው የስንጉ ቤት መምቻ ቃል አንድን ህዝብ ብቻ ሳይሆን ብዙሀኑን በሚያሳይ መንገድ ነው የተገለፀው ። ይህ ማለት ደግሞ ብሄራዊ ክልሉ የሰፊው የአማራ ህዝብ መኖሪያ ቢሆንም የአሮሞ ፤ የአገው እና የቅማንት ህዝቦችም ራሳቸውን ነፃነት አክብረውና አስከብረው ቢጋራና በፍቅር የሚኖሩ መሆኑን ጭምር በሁለተኛው የመዝሙሩ ስንኝ ቤት መድፈያ ፤

**“ በፍቅር በአንድነት አብረን እንኖራለን ይላል” ።**

ታዲያ ይህን ንባቤ ቃል ለመተንተንና ለመረዳት ጊዜም ፍላጎትም ያላሳደረው አቶ ሲሳይ በድጋሜ ችግር ውስጥ ጠልቆ ሲዳክር ይስተዋላል። በፍቅር በአንድነት አብረን እንኖራለን እኮ ነው ያለው ። ከዚህ ውጭ ብዙሀኑን እንዴት መግለፅ ይቻላል።

ሌላው ሲሳይ መንግስቴ- አዲሱ ገንዘብ ልታደርገው የሚገባህ ነገር ቢኖር ነፃ የሀሳቦችን ፍላጎት ፈቅድህ በሀሳቦች ላይ መስማት አልያም አለመስማማት የሚያስችልህን ትንተና ይዘህ መቅረብ ነው፤ የሚያስፈልገው ። ከዚያ ውጭ እገሌ አባ መሉ ይህን ሀሳብ ያራመደው አለቆችህን ለማስደሰት ነው ፤ ለመሆኑ አንተ ስምህ ማን ይባላል ? የብአዴን አባል ነህ ደጋፊ ? ወዘተ.. መዘላበድ ጠቀሜታው አይታየኝም ።

አለቃን ለማስደሰትና ለማስከፋት መስራትን ምናልባት ጥያቄውን ባነሳህበት ልክ ማየት ተገቢ ይመስለኛል ። የማነኛውም ሰው አለቃው ስራው ነው። ሌላው ነገር ስራውን ተከትሎ የሚመጣ ጉዳይ ነው ። ስራን ተከትሎ የሚመጣ ውጤት ወይም ችግር ካለ በሀላፊነት መቀበል ተገቢና ልናዳብረው የሚገባ ባህል ነው ። አንተ እንዲህ ዓይነት ተረት- ተረት የመሰለ ፊውዳላዊ የመሪና ተመሪ ስራ አመራር አተያይ ውስጥ ገብተህ መዘላበድ ምን ይባላል።

ፌዴራላዊ ስርዓት ከሀገራችን በረጅም ጊዜ ትግል ላይመለስ ተዘርራል ። እንዳንተ አይነቱ እያገረሸበት እንጅ ። ይህ ትችትህ ምናልባትም በየጊዜው ብዕርህን ስለምታነሳበት ብአዴን ባህሪውን ሳታውቀው አብረህ መቆየትህን ነው የሚያስረዳው ። ለአለቃ ብድግ ቁጭ ማለት ምናልባትም የግለሰቦች ባህሪ ይኖር ከሆነ አንተ ታውቃለህ እንጂ በፌዴራላዊ ስርዓት የሚያምነውና የሚመራው የብአዴን ባህሪ አይደለም ።

የአንድ ድርጅት ወይም ግለሰብ አላማን ማሳካት አለማሳካት አንድ ነገር ሆኖ ስም በመያዝ ብቻ የጥሩ ስም አወጣጥ ማሳያ ናቸው ያልካቸው ድርጅቶች አንተ ነህ ስማቸውን ያሰባሰብካቸው። ስም አወጣጥ ይችሉታል ብለህ ያሞካሽህቸውም አንተው ራሱ ነህ ። ታዲያ ስማቸው ካማለለህ ዝንባሌህን ዝቅታል ብሎ/ Research question ማንሳት ምን ችግር አለው ? በእኔ እምነት ስትፈተሽም ከእነሱ ጓዳ የምትርቅ አይመስለኝም ።

ኢህአፓ ፣አነግ ወ.ዘ.ተ. ረፈ..... እያልክ አንተ የምታሞካሻቸውን ፅንፈኛ ቡድኖች አንተ ኢህዴግ ስለሚጠላቸው ነው የሚል ሀሳብ ታራምዳለህ ። እነዚህ ቡድኖች እኮ እወክለዋለሁ የሚሉትም ህዝብ የላቸውም ። ምነው ደረትህን ትደቃለህሳ !!!! ቢሆን ኖሮማ ኢህዴግ ከፀሀይ በታች ለኢትዮጵያ ህዝብ ይጠቅማል የተባለ የፖለቲካ አማራጭ ያለው ድርጅት ካለ በጋራ ለመስራት ችግር የለበትም ።

ይህንንም በአገሪቱ ታሪክ ያልነበረ የመልቲ ፓርቲ ሲስተም ስርዓት እንዲዘረጋ ወደና ፈቅዶ ህገ-መንግስታዊ ዋስትና የሰጠ ድርጅት ነው ። እንጅ ኢህአዴግ ለኢትዮጵያ መፃኢ ዕድል መቃናት አማራጭ ሀሳብ ያለውን የፖለቲካ ፓርቲ አይጠላም ። “ ይጠላቸዋል” !! የሚለው ለአንተ -የተፈጠረብህ ምስል ነው ።

ሲሳይ አንዴ.. እዚህ.. አንዴ ..እዚያ.. ስትረግጥ ትታያለህ ። ይህን ደግሞ በተለያዩ የመረጃ መረቦች በምትለጥፋቸው ሀሳቦችህ ማረጋገጥ ችያለሁ ። አንደኛ የብሄር ፖለቲካ በማራገብ ኪራይ ለመስብሰብ በምታደርገው መሯሯጥ አንዴ ራያ ፤ሌላ ጊዜ አማራ ፤ሲከፋህ ደግሞ ትግራይ ትወሸቃለህ ። ፖስት ከምታደርጋቸው መልዕክቶችም የሚሰጥህ ግብረ መልስ እንዳየሁት መሀል ሜዳ ላይ መቅረትህን ነው። የምትንቀሳቀስበት ካርታም ፈረንጆች Identity Crisis / የማንነት ውዝግብ / ውስጥ ገብተህ ስትባዝን እንድትኖር ያደርግህ እንደሆነ እንጂ በብሄርና ጎሳ ስም የሚገኝ ኪራ መኖሩን አያመለክትም። የእኔ ምክረ-ሀሳብ ከዚህ ብትወጣስ ።

አሁን የቆሳር እንባ ማንባት ምን ጥቅም አለው ለአማራ ህዝብ መቆርቆር ማለት የተሰጠህን የሀላፊነት ቦታ ጣል አድርጎ ሜዳ ሜዳውን መሄድ አይደለም ። የአማራን ክልል ህዝብ የፍትህ ስርዓትና አሰራር ከማሻሻል የተሻለ ምን ልማት ነበር ለአማራ ህዝብ ። አንተ ግን አላደረግኳትም ጣል አድርገኳት ነው የሸሸህ ። የህዝቦችን ስስ አጅንዳ በመነካካት ሁከት መፍጠርና እርስ በርሳቸው በማናከስ ልማትን ማደናቀፍ ህዝባዊነት አይደለም ። ስለዚህ ወንድም !! ሲሳይ መታረም ያለበት ጉዳይ ካለ ዕርምጃ ጥሩ ነገር ቢሆንም ነገር ግን ከራስ አመለካከት ቢጅምር ጥሩ ነው !!!